

አምልክ ሆይ ይቅር በለን  
ተቦለድነን ተለያይተን ተብታትነን  
ላንስማማ ላንታረቅ ተማምለን  
ገዳዮችን አጥፊዎችን ጉልበት ሆነን  
አለን ብለን 2 አስርት አመታት ሞተን  
ላንነቃ ተኝተን በባህር በበረሃው አለቅን  
አምላክ ሆይ እባክህ ይቅር በለን  
እረሀቡ መከራው ውክቢያው በዝቶባቸው  
በእንቶ ፈንቱ በንጉርክ ትተናቸው  
ስንት ዘመን አዜምን ዘመርን በላያቸው  
ሰበሰባው ጉአባኤው ቅዳሴው ሳይጠቅማቸው  
ነበስ ዘርቶ ሳይቆም ከጎናቸው  
መከረኞች በጨካኞች ሲታረዱ እየናቸው  
አምላክ ሆይ ምነው አንተም እንደኛው ዝም አልካቸው

አምላክ ሆይ እባክህ ይቅር በለን  
ሀዳናቱን ወጣት አዛውንቱን ሁሉ ትተን  
በፉከራ በሽለላ ተራርቀን  
ገና ልነኖር ተመቻችተን ተደላድለን  
እኛ እኮ ነን ጨካኞች አምላክ ሆይ ይቅር በለን  
በበደኖ በአርባጉጉ በጋንቤላ የፈሰሰው  
ምድረቱን ያጨቀየው ምንነቱን እረስተነው  
በአምሳያው የፈጠረው እርሱን እርጎ የመሰለው  
ያ ንጹህ ደም በስጢፋኖስ የፈሰሰው  
ቸል ያልናቸው ያ ሁሉ ደም የተረጨው  
ጽዋው ሞልቶ እፊታችን ሊካሰስ ነው

ሀዘናችን ሀዘን ላይሆን ባደባባይ መጮሀችን  
እነሱና እኛ ተባብለን  
በፈላ ውሀ በአሳቱ መንደዳችን  
በዝቶ እኮ ነው የሰራነው በደላችን  
አቤቱ ከሰማያት ሰማይ ይድረስ ጭጎታችን  
ዘውዱን ጥለን በጎፈሩም ላንነሳ  
አይ አበሻ በእህዛብ ፊት ሆን እሬሳ  
ሰላቶውን አረቡን አስጎንብሳ  
በአለም ላይ እንዳልኖረች ሆና አንበሳ  
አጋደምናት ኢትዮጵያን ላትነሳ

አምላክ ሆይ ይቅር በለን ፍጥረትህን ሳትረሳ  
ቆመን የሞትን እኛ እኮ ነን  
እርቅ ሰላም ፍቅርን አሸቀንጥረን  
እረክተናል በአዳራሹ አስጨብጭብን  
በበረሃው በአሽዋው ውስጥ ስንቱን ቀብረን  
የውርደቱ ሚስጥሩን ተሸፍነን  
ዛሬም አለን መገናኘት አቅቶን ተብታትነን  
ዘውዱን ጥለን በጎፈሩ ላንነሳ  
አይ አበሻ በእህዛብ ፊት ሆን እሬሳ  
ሰላቶውን አረቡን አስጎንብሳ  
በኮንጎው በኮሪያው ስትነሳ

በአለም ላይ እንዳልኖረች ሆና አንበሳ  
ወረድን እና ዛሬ በተራችን እጅ እንንሳ  
እጋደምናት ኢትዮጵያን ላትነሳ  
አምላክ ሆይ አጥፍተናል ይቅር በለን  
መቼ ካንተ ሆነ የውረደነው እረ እኛው ነን  
ፊት እንዳልሆን ጅራት ሆነን  
ረጋግጠን የጣልነው እኛ እኮ ነን ክብራችንን  
አንተ እማ በአለም ላይ አስከበርከን  
    ስምህን ጠርተው እንዳልኖሩ ተከብረው  
    ትልቅ ሆነው በአለም ላይ ተፈርተው  
    ታሪክ ድርሳን እንዳይጠፉ ከፍ አድርገው  
    ሄዱ የታደሉት ክብራቸውን ተጎናጽፈው  
    ዛሬማ ተኮንነው ልጆቻቸው አንተን ትተው  
    ትልቅነት ክብራችንን አዋርደነው  
ፍቅር ሰላም እንድነትን አሽቀንጥረን  
በጎሳና በመንደር ተበትነን  
ውርደትና ክብር ተምታቶበን  
ጠባብ ሆነን ሀገሪቱን ተከፋፍለን  
ማነስ መርጠን ትንሽ ሆነን አንተን ትተን  
አምላክ ሆይ ይቅር ብለህ ሰብሰበን  
    ጀግኖች ናችሁ ጽናትን ለአለም ያሳያችሁ  
    ያን ሁሉ ግፍ ያየው አምላካችሁ  
    ዝም አይለም ሊመጣ ነው አዳኛችሁ  
    ሊፋረድ ነው ጥግ ድርሶ በደላችሁ  
አምላክ ሆይ ይቅር በለን ሳንጠፋ  
በደላችን ሀጢያቱም ቢከረፋ  
አምላክ ሆይ ዛሬም እየን እንደ ድሮው ሳትከፋ  
መልስለን ያጣነውን ያንን ተስፋ  
አምላክ ሆይ ይቅር በለን በንቆፈንቴ እንዳንጠፋ

ወንድወሰን ሰብሰቤ ሀገረ እንግሊዝ 2015May3